

## የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 6630 የላብራቶሪ ምርመራ አንድ መቶ ሰልሳ አራት (164) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 2670 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 117 ወንድ እና 47 ሴት ሲሆኑ የዕድሜ ክልላቸው ከ 1 እስከ 92 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት መቶ ሰልሳ ሶስቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንዱ የውጭ ሃገር ዜጋ ነው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው አንድ መቶ አራት (104) ሰዎች ከአዲስ አበባ ፣ ሃያ ስድስት (26) ሰዎች ከሶማሊ ክልል ፣ ሃያ ሁለት (22) ሰዎች ከአማራ ክልል፣ አራት (4) ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ አራት (4) ሰዎች ከደቡብ/ብሔራዊ ክልል፣ ሁለት (2) ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ አንድ (1) ሰው ከሐረር ክልል እንዲሁም አንድ (1) ሰው ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ናቸው።

በሀገራችን የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ታማሚ ከተገኘ ዛሬ ሶስተኛ ወሩን አስቆጥሯል። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ብዛት 250 የነበረ ሲሆን ባለፈው አንድ ወር ብቻ 2420 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝተዋል። ይህም ማለት ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ጋር ሲነፃፀር በ10 እጥፍ ጨምሯል።

በመሆኑም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ ያለውን ከፍተኛ የሆነ የወረርሽኝ መስፋፋት ግምት ወስጥ በማስገባት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። መከላከል ከመታከም ይቀላል፣ ቤት መቆየት ሆስፒታል ከመተኛት ይሻላል፣ የአፍና የአፍንጫን መሸፈኛ አድርጎ መተንፈስ በማሸን ከመተንፈስ ይልቃል። ስለሆነም እነዚህን አንዲሁም ሌሎችን የመከላከያ መንገዶች ሳንዘናጋ በመተግበር እራሳችንን እና የምንወዳቸውን ከኮሮና ቫይረስ በሽታ እንጠብቅ።

ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የአምስት ኢትዮጵያውያን ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸው እና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር አርባ (40) ደርሷል። በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጹን ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከለው ቀርቧል።

ተ.ቁ	የመኖሪያ አድራሻ	ጾታ	ዕድሜ	ማብራሪያ
1	አዲስ አበባ	ወንድ	92	በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ የተገኘ
2	አዲስ አበባ	ወንድ	58	በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ የተገኘ
3	አዲስ አበባ	ሴት	80	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበሩ
4	አዲስ አበባ	ወንድ	36	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ



5	ሶማሊ	ወንድ	70	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ
---	-----	-----	----	--------------------------

በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት ሰላሳ አራት (33) ሰዎች (32 ከአዲስ አበባ እና 1 ከአማራ ክልል) ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 434 ነው።

**በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ**

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	165,151
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	6,630
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዘቱ በላብራቶሪ የተረጋገጠ	164
በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው	2194
በፀና የታመሙ ሰዎች ቁጥር	32
አዲስ ያገገሙ	33
በአጠቃላይ ያገገሙ	434
በአጠቃላይ በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	40
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	2,670

የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ከጤና ተቋማት፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዘቱ ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ  
የጤና ሚኒስትር  
ሰኔ 4 ቀን 2012 ዓ.ም